

በስመ ኦብ ወወልድ

ወመንፈስቅዱስ ኦሐዱ ኦምላክ

ኦሚን።።

ሐሰተኛ ተክምራት - 2

መምህር:- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

E-mail: kesisolomon4@gmail.com

ቦታ:- ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ

በየሳምንቱ ረቡዕ ምሽት ከ12:30 – 1:30

ግንቦት ፲፫ ቀን ፳፻፮ ዓ.ም.

ሐሰተኛ ተአምራት

- ስለ ክርስትና እምነት ምስክር ለመሆን እውነተኛ ተአምራትን ከሐሰተኞቹ መለየት ያስፈልጋል። ተአምራት እግዚአብሔር ለዓለም በሚሠራው ሥራ ከነገሮች ሁሉ በላይ ሆኖ ጣልቃ እየገባ የሚሠራ መሆኑን የሚጠቁሙና የሚያረጋግጡ ናቸው።
- ከመጽሐፍ ቅዱስ በወሰድናቸው ትምህርቶች አንጻር ስንተረጉመው ተአምር ማለት ያልተጠበቀ ድንቅና ያልተለመደ መልእክት ማለት ሲሆን ይህም በእግዚአብሔር የሚደረግ የሚፈጸም፣ እግዚአብሔር ወዳጆቹን በቃሉ ወደራሱ የሚጋብዝበት መሣሪያ ነው።
- ተአምር ከሐሰተኛ ተአምር የሚለይበት አምስት ገጾች አሉት፤ እነዚህም፡-
 1. በተፈጥሮ ከተለመደው የወጣ - ምሳሌ ሳትቃጠል የታየችው ሐመልማልና በውሃ ላይ መራመድ። ዘጸ 3።
 2. ሥነ መለኮታዊ ገጽታ፡- ተአምሩ ሁሉን ቻይ በሆነ በእግዚአብሔር የተደረገ መሆኑ
 3. ሥነ ምግባራዊ ገጽታ፡- የእግዚአብሔርን ባሕርይ ይገልጥልናል፤ እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ተአምራቱም መልካም እንጂ ክፉ ገጽታ ይዘው አይገኙም። ፍትሕ የሚደረግበት ተአምር የእግዚአብሔርን ፍትሐዊነት ያመለክተናል።

ሐሰተኛ ተአምራት

4. ተአምር እንደ ምትሐት ምልክትን ማድረግን ገንዘብ አያደርግም። ሉቃ 23:8። የተአምራቱ አጠቃላይ ዓላማ የእግዚአብሔርን ክብር መግለጥ መናገር ነው። ተአምራቱ ተፈጥሮአዊ ባይሆኑም ከፍጥረትና ከፈጣሪ ጋር ግን ይጋጠማሉ/ይስማማሉ። ለምሳሌ የድንግል በድንግልና መጽሐፍ ሰማያዊ እቅድ ሲሆን በተፈጥሮ ግን ያልተለመደ (የተለመደው በዘር በሩካቤ መውለድ ነው) ቢሆንም ፍሬው ግን ዓላማን ያሳካ ነበር። በተፈጥሮ ያልተለመደ ቢሆንም ተፈጥሮን የሚቃረን አልነበረም። ድንግል በድንግልና ጸንሳ በዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በተፈጥሮ በተለመደው ወልዳለች።
5. በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጹት የእግዚአብሔር ስጦታ የሆኑ ተአምራት ትምህርተ ሃይማኖታዊ(ዶግማዊ) ገጽ አላቸው። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እውነትን ያስረግጣሉ፤ ነቢያቱና ደቀመዛሙርቱ ከእግዚአብሔር የተላኩ እውነተኛ ነቢያትና ሐዋርያት መሆናቸውን ሲያረጋግጥልን መልእክትና ተአምራት እጅ ለጅ ተያይዘው የሚራመዱ ናቸው።
 - እውነተኛ ተአምር ለተፈጥሮ ሕግ አይገዛም። ኢክሊፕስ ወይም ሜትሮይት ወይም፣ ምድር መናወጥ ሌሎች ተፈጥሮአዊ ክስተቶች ተአምር አይባሉም ቢሆንም ለሂትለር መሸነፍ ጭጋግ እንዳገዘ ባለቤታቸውና አዛዥ እግዚአብሔር ሆኖ ለሚፈልገው ምክንያት ይጠቀምባቸዋል።
 - እውነተኛ ተአምር ፈጣን ውጤት አለው። ጌታችን ለምጳሙን ነክቶ ወዲያው እንዳነጻው ማቴ 8:3፣ እንደ ሐሰተኛ ተአምር ወራትና ዓመታት አይፈጅም።

ሐሰተኛ ተአምራት

- ዳቦ መብላት ማረስ መዘራት፣ ማረም፣ ማጨድ.. ይፈልጋል ጌታችን ግን ተአምራትን ሲያደርግ እንደ ተፈጥሮ ሥርዓት ይህ አይገዛውም፤ ዳቦ ፈጥሮ አበርክቶ መግቦአልና። ዮሐ 6። አንድን ሰው ማድረስ 18 ወይም ከዚያ በላይ ዓመታት ይፈጃል እግዚአብሔር ግን አዳምን ከምድር አፈር ወዲያው አበጀው ፈጠረው። ዘፍጥ 1።
- ሌላው እውነተኛ ተአምራት ለእግዚአብሔር ክብርን ያመጣሉ፣ ይሰጣሉ። ካል ተሰ 2:9፣ ራእ 16:14፣ ቲቶ 1:2፣ ዕብ 6:18።
- እውነተኛ ተአምራት መልካሙን ነገር ወደ ዓለም ያመጣሉ። ሮሜ 8።
- እውነተኛ ተአምራት «ሁሉ የሚቻለው የእግዚአብሔር ሥራዎች ናቸውና» ማቴ 19:26 አይወድቁም የተፈወሰ አይታመምም።
- እውነተኛ ተአምራት በእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ ይፈጸማሉ። ዕብ 2:3-4፣ ቀዳ ቆሮ 12:11።

ይቆየን።

For your queries or questions E-mail:

kesisolomon4@gmail.com

To get all the lessons, surf :

www.zeorthodox.org

and surf

previous similar lesson from

[http://tewahedo.org/False Miracles.pdf](http://tewahedo.org/False_Miracles.pdf)